

Simbegwiré

አጭልቃኬ

- Rukia Nantale
- Benjamin Mitchelley
- Mezemir Girma
- Amharic / French
- III Level 5

This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 3.0 International License.

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>



children's stories in Canada's many languages.

Storybooks Canada is an effort to provide
(africanstorybook.org) and is brought to you by
This story originates from the African Storybook

Translated by: (am) Mezemir Girma, (fr) Alexandra
Illustrated by: Benjamin Mitchelley


Written by: Rukia Nantale

አጭልቃኬ / Simbegwiré

storybookscanada.ca

Storybooks Canada





የኢ.ፌ.ዴ. አናቸው ስትም ተስፋኑ ተስፋኑ:: የኢ.ፌ.ዴ. አነቱ ለልጻ
እንከብካቤ ለማድረግ የተቻለውን አደራጊ:: ቅስ በቀስ የኢ.ፌ.ዴ. አናቸው
በለለችበት ይሰተኞባትን መልሰው አንዳት አንደሚያገኙ እውቅበት:: በየዕለቱ
መዋኑ ቅጂ በላይ ሲለመጨመር ቅን ይኋሩለ:: በየምሽቶም ፈት አብረው
ይሳሩለ:: ካሁኖችን ካጠበ በኋላ የኢ.ፌ.ዴ. አነቱ የበቱ ሲፈዋን
በመስራት የግዢታል::

...


Quand la mère de Simbegwire décéda, Simbegwire fut très triste. Son père essaya de son mieux de prendre soin de sa fille. Lentement, ils apprirent comment se sentir heureux de nouveau, sans la mère de Simbegwire. Chaque matin, ils s'assoyaient et discutaient de la journée à venir. Chaque soir, ils cuisinaient le souper ensemble. Après avoir lavé la vaisselle, le père de Simbegwire l'a aidait avec ses devoirs.

Un jour, le père de Simbegwiré retourna chez eux plus tard que d'habitude. « Où es-tu mon enfant ? » il demanda. Simbegwiré se précipita vers son père. Elle s'arrêta en chemin quand elle vit qu'il tenait la main spéciale, mon enfant. Voici Anita, » il dit en souriant.

...

እንደተቀበቁ እንዲሁለሁ:: ይህኑ እንተታኝ:: እና ቤትታቸው እያሳይ::
ወጪና ስቶች ሆኖ ለማስታወሻ:: «አንድ:: እንደሆነ ተከራክር አልፎም::
ብላ ተጨማሪ:: ለማሆኑቸዋል ጥሩ እንደሆነ ይመለ:: እና የእንደሆነ ስራው እና
እና የእና ያለማሆኑቸዋል እና አስተያየት እና የእና የእና የእና






«እናደት እኩ ሲምበባችል? አገኝ ስላጋች በዚ ንግድና» አለቻት
እኔታ:: ይህን እንዳ እኔታ ፍጥቶ ሌሎችም፣ ወይም የስምበባችልን እች
አልማው በመቻቻ:: የስምበባችል አገኝ ይስተኞች ተስማው:: ማስተ አብረው
ስላምናበት ሆኖም ሆኖም እንደት ጥሩ እንደሚሆን አዎ:: «ልቻ፡
እኔታን እንደ እና እንደምታያት ተከተል እደርሱሁ» አለት::

...

« Bonjour Simbegwire, ton père m'a beaucoup parlé de toi, » dit Anita. Mais elle ne sourit pas et ne serra pas la main de la fille. Le père de Simbegwire était content et excité. Il dit que les trois vivraient ensemble et qu'ils auraient une bonne vie. « Mon enfant, j'espère que tu accepteras Anita comme ta mère, » il dit.



በቀምዳ አኔታ ሲምበባችልን ከአከሰቱና ካልቻች ነር በበታ ማስ
በበታቸው:: ማን ፍይነት ገኔም ይገለ ነው! እኔታ ሲምበባችል
የምኑው ደቻቻ መግቦች ሁሉ አስፈላች እና ሁሉም ስው አስከሚጠባ
ደረሰ በለ:: ከዘመና አዋቂዎች ሲያወሩ ልቻቻም ተጨወቱ:: ሲምበባችልም
ደስተኞችና ፍጥቶች ተስማና:: በቅርቡ:: በጣም በቅርቡ:: ወደበታ
እንደምትመለሰኑ ከአፍቱና ከአንድሩ እናቱ ነር እንደምትናር ወስኑ::


...

La semaine suivante, Anita invita Simbegwire, ainsi que ses cousins et sa tante, chez elle pour un repas. Quel festin ! Anita prépara tous les plats favoris de Simbegwire et tous mangèrent jusqu'à temps qu'ils soient pleins. Ensuite, les enfants jouèrent tandis que les adultes parlaient. Simbegwire se sentait contente et courageuse. Elle décida que bientôt, très bientôt, elle retournerait chez elle pour vivre avec son père et sa belle-mère.

La vie de Simbegwiré changea. Elle n'avait plus le temps de s'asseoir avec son père le matin. Anita lui donnaît tellement de tâches ménagères qu'elle était trop fatiguée pour faire ses devoirs le soir. Elle allait directement se coucher après le souper. Son seul confort était la couverture colorée que sa mère lui avait faite. Le père de Simbegwiré ne semblait pas remarquer que sa fille était malheureuse.

3

::መሆኑዎችና ወንድ ሆኖ ቅዱሸው
ሁለም ጥሩበት ለህንፃ አገልግሎት
ሁለም ንብረቱ ምክንያት ቅዱሸው
የጊዜ መሠረት ቅዱሸው ስራውን
የጊዜ መሠረት ቅዱሸው ስራውን
የጊዜ መሠረት ቅዱሸው ስራውን
የጊዜ መሠረት ቅዱሸው ስራውን
የጊዜ መሠረት ቅዱሸው ስራውን




Son père lui rendit visite à chaque jour. Finalement, il vit avec Anita. Elle tendit la main vers celle de Simbegwiré. « Je suis tellement désolée, petite, j'ai eu torts, » elle cria. « Me laisseras-tu essayer de nouveau ? » Simbegwiré examina son père et son regard inquiet. Puis elle fit lentement un pas en avant et mit ses bras autour d'Anita.

1

::ፋይኑም ተናኑ ከፌሃድ ስለ ፍጥረሰው
በዚህ ሁኔታ መፈጸም የሚችል ይችላል
«የእናት የሚያስቀርብ የሚያስቀርብ የሚያስቀርብ» ::ፋይኑም ተናኑ ከፌሃድ
«የአገልግሎት የሚያስቀርብ የሚያስቀርብ» ::ፋይኑም ተናኑ ከፌሃድ ስለ ፍጥረሰው
የመጀመሪያ የሚያስቀርብ የሚያስቀርብ የሚያስቀርብ ::ፋይኑም ተናኑ ከፌሃድ






ከጥቃት ወደት በኩል የሰምበገዢ አበት ለተወስኑ ገዢ ፈቃ በላ
አንድሚሬድ ነገሮች:: «ለስራ ጉዳይ መሬድ አለብኩ» ለገኘው:: «እርስ
በኢትዮጵያ አንድሞኑኝርያ ገን አተማመናለሁ::» የሰምበገዢ ፈት
ቅይረይር እለ፣ አበቱ ገን ይህን ልቦ አለለም:: እኔታ የጊዜ ቅል
አልወጣኝም:: እርዳም ደስተኞነት አልተሰማኝም ነበር::

...

Après quelques mois, le père de Simbegwire annonça qu'il serait parti pour un certain temps. « Je dois voyager pour mon travail, » dit-il. « Mais je sais que vous allez vous occuper l'une de l'autre. » Le visage de Simbegwire s'allongea, mais son père ne remarqua pas. Anita ne dit rien. Elle n'était pas contente non plus.



ሰምበገዢ ካክሰበች ላይች ጋር አየተሚወተች አለች አበቱን ክፍቶ
አየችው:: ይኖርባቸል በላ ፈራቻ:: ለለሆነም ለመደበቅ ወደበቱ በካል
ደጋቻ:: አበቱ ገን ወደድ ደጋ «ሰምበገዢ ጥሩ አቶ አገኘተኩል -
የምኑረዳኩል የምኑውደኩል:: እኩራብኩለሁ፣ አዎችኩለሁ» አለት::
ሰምበገዢ ካክሰበች ጋር አስከፈላገችበት ገዢ ይረሰ አንድተቀይም
ተስማወ::

...

Simbegwire jouait avec ses cousins quand elle vit son père de loin. Elle avait peur qu'il soit peut-être fâché, alors elle se précipita à l'intérieur de la maison pour se cacher. Mais son père vint la voir et lui dit, « Simbegwire, tu t'es trouvé une mère parfaite. Une mère qui t'aime et te comprends. Je suis fier de toi et je t'aime. » Ils se mirent d'accord que Simbegwire resterais avec sa tante aussi longtemps qu'elle veuille.

Les choses empirerent pour Simbegwire. Si elle ne terminait pas ses tâches, ou si elle se plaignait, Anita la frappait. Et pendant le souper, la femme mangéait la plupart de la nourriture, laissant Simbegwire avec peu de restes. Chaque nuit Simbegwire s'endormait en pleurant, embarrassant la couverture de sa mère.

...


አማርኛ አገልግሎት ተተክለዋል፡፡
የአማርኛ የዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ ተተክለዋል፡፡



Quand le père de Simbegwire rentra chez lui, il trouva la chambre de sa fille vide. « Qu'est-ce qui est arrivé, Anita ? » Il demanda, le cœur gros. La femme expliqua que Simbegwire s'était sauvée. « Je voulais que elle me respekte, » dit-elle. « Mais j'ai peut-être été trop sévère. » Le père de Simbegwire quitta la maison et se dirigea dans la direction du ruisseau. Il se rendit au village de sa soeur pour découvrir si elle avait vu Simbegwire.

...

አማርኛ አገልግሎት ተተክለዋል፡፡
የአማርኛ የዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ ተተክለዋል፡፡
«የአማርኛ የዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ ተተክለዋል፡፡»
የአማርኛ የዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ ተተክለዋል፡፡
የአማርኛ የዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ ተተክለዋል፡፡





አንድ ቅን ጠዋት ስምበግዬ ተኋታ እረደደች፡ «እንቃ ስፎ፣» እናታ
አምባረቅቻነት፡ ስምበግዬን ካተታች፡ ይን ወደ በርድልብስ ምስማር
ያዘውና ከሆለት ተቀደድ፡

...

Un matin, Simbegwire se leva en retard. « Paresseuse ! »
cria Anita. Elle tira Simbegwire de son lit. La couverture
précieuse resta accrochée sur un clou et déchira en
deux.



የሰምበግዬ አከላት ለቻቱ ወደበቻ ወሰደች፡ ለሰምበግዬም ታክክ
ምግባ ስጠቃች፡ የእናቁት በርድልብስም አለበት፡፡ በዚያ ምሽት
ስምበግዬ ወደ መጀታው ስተኞች አለቀበች፡ እንዑዎ ገን የእፈይታ እንዲ
ነበሩ፡ አከላቸ እንደምትንከበከት አዎቹለች፡

...


La tante de Simbegwire la mena chez elle. Elle donna à
Simebegwire un repas chaud et la borda dans son lit avec
la couverture de sa mère. Ce soir-là, Simbegwire
s'endormit en pleurant. Mais ses larmes étaient des
larmes de joie. Elle savait que sa tante prendrait soin
d'elle.

Simbegwire était très bouleversee. Elle décida de se sauver de chez elle. Elle prit les morceaux de couverture de sa mère, emporta de la nourriture et quitta la maison. Elle suivit le chemin que son père avait pris.

Cette femme jeta un coup d'œil dans l'arbre. Quand elle vit la fille et les morceaux de couverture colorés, elle cria, « Simbegwire, l'enfant de mon frère ! » Les autres femmes arrêtèrent de laver et aidèrent Simbegwire à descendre de l'arbre. Sa tante l'embrassa et essaya de la rassurer.

...


ይህንን አቶ ፍቃድ ቅዱት ይዘው፡፡
የዚህንን አቀምዥ ሆኖ ከዚያ አገልግሎት ያለው፡፡ እና
«በዚህንን የወጪ አረጋግጣት ይፈጸማል፡፡ እና የዚህንን አቀምዥ
ይህንን አቶ ከላ አረጋግጣት ይፈጸማል፡፡ እና የዚህንን አቀምዥ




Simbegwire était très bouleversee. Elle décida de se sauver de chez elle. Elle prit les morceaux de couverture de sa mère, emporta de la nourriture et quitta la maison. Elle suivit le chemin que son père avait pris.

...

አገልግሎት የወጪ አረጋግጣት ይፈጸማል፡፡
የዚህንን አቀምዥ ሆኖ ከዚያ አገልግሎት ያለው፡፡ እና
«በዚህንን የወጪ አረጋግጣት ይፈጸማል፡፡ እና የዚህንን አቀምዥ
ይህንን አቶ ከላ አረጋግጣት ይፈጸማል፡፡ እና የዚህንን አቀምዥ





ሰመስኑት ከእንደ ማጭ አጠቃላይ ካል ተልቅ ዘዴ ለይ ወጥታ ከቅርቡች
ለይ መሻታዋን አዘዴች፡፡ እየተፈቻም ስላቻ «እናቱ፡ እናቱ፡ እናቱ፡ ተወስኝ፡፡
ተወስኝና አልመለሰ አልሻ፡፡ አብቱ አሁን ለጠቅበት ተቋል፡፡ እናቱ፡ መቻ ነው
የምኑመቻው? ተወስኝ እኩያ በማለት አከመች፡፡

...

Quand le soir arriva, elle grimpa dans un arbre près d'un ruisseau et se fit un lit dans les branches. En s'endormant, elle chanta, « Maman, maman, maman, tu m'as quitté. Tu m'as quitté et tu n'es jamais retournée. Papa ne m'aime plus. Maman, quand reviens-tu ? Tu m'as quitté. »



በቀጣዳ ማለዳ ሲሞባይድ ከሂኑን ደንብ ከሂነችው፡፡ ሌቶች ልቦኑችውን
ለማጠብ ወደ ማጭ ሲመጠ ከኋልቅ ዘዴ የሚመጠውን የሙከኑት ከሂኑ
ይሰው ታመር፡፡ ንግድ ቅጠልን እያማቻ የሚፈጥረው ደምጽ መሰልችው
ስራችውን ቅጠል፡፡ ከነቶች እናደ ገን ከሂኑን በጣም በጥንቃቄ
አደመጠችው፡፡

...

Le lendemain matin, Simbegwire chanta encore la chanson. Quand les femmes arrivèrent au ruisseau pour laver leur linge, elles entendirent la chanson triste qui venait du grand arbre. Elles pensaient que c'était seulement le bruissement des feuilles et continuèrent leur travail. Mais une des femmes écouta la chanson attentivement.